

የAPS ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የድንበር ማካለል ሂደትን በተመለከተ

አሁን ላይ የሚገኝ ተግዳሮት ፕ

በቅርቡ በተሰራው የተማሪዎች ቅበላ ግምት መሰረት የዋሽንግተን-ሊ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በ2020-21 የትምህርት ዘመን ከማስተናገድ አቅሙ በላይ 400 ተማሪዎችን ያስተናግዳል ተብሎ ይጠበቃል ። አላማው በሴፕቴምበር 2017 ዘጠነኛ ክፍል ላይ ወደ ትምህርት ቤቱ የሚመጡትን ተማሪዎች ወደ ዮርክታውን እና ዌክራልድ ቀስ በቀስ በማዘዋወር በሴፕቴምበር 2020 በሶስቱም ትምህርት ቤቶች ያለን የተማሪን ቅበላ ማመጣጠን ነው። ይህን ለማድረግ APS በትምህርት ቤቱ ቦርድ ከዋሽንግተን-ሊ ድንበር ወደ ሁለቱ ትምህርት ቤቶች የሚዘዋወሩት የትኞቹ የእቅድ ክፍሎች እንደሆኑ ለማወቅ ከማህበረሰቡ ግብረ መልስ ይሰበሰባል።

ይህ ድንበር ማካለል እስከ 2020 ያለውን የተማሪዎች ቅበላ ግምትን መሰረት በማድረግ ነው። በ2022 1,300 የሁለተኛ ደረጃ ወንበሮችን ለመጨመር እየተዘጋጀን ባለንበት ወቅት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ድንበሮችን መልሰን መጎብኘት ሊያሥፈልገን ይችላል።

የድንበር ማካለል

ድንበር ማካለሉ ዲዛይን የተደረገው በሶስቱ የAPS አጠቃላይ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ያለውን የተማሪዎች ቅበላ ለማመጣጠን እና የመማሪያ ስፍራዎችን ለማቀድ እና በሚገባ ለመጠቀም ነው። ይህ አገር አቀፍ የድንበር ለውጥ አይደለም።

በተማሪዎቹ ላይ ያለው ተጽእኖ

በድንበር ማካለሉ ላይ የሚሰጡ አስተያየቶች፡-

- በሁለተኛ ደረጃ የተካተቱ ተማሪዎችን አያካትትም
- ተፈጻሚነት የሚኖረው ከሴፕቴምበር 2017 (የሚቀጥለው ፎል) ጀምሮ ነው
- አሁን በግምት 100 የሚሆኑ የ8 ክፍል ተማሪዎችን (በ2017-18 አዲስ ገቢ የሚሆኑ ተማሪዎችን) እና በመቀጠል ያሉ የፍራቨርን ክፍሎችን ያካተተ የለውጥ እቅድን ይመለከታል
- በተመሳሳይ ሰአት በዋሽንግተን-ሊ የሚማሩ ታላቅ እህት ወይም ወንድም ያላቸውን ተማሪዎች ማካተት አለበት። ይህ እንደአስፈላጊነቱ የትራንስፖርት እቅድንም ይጨምራል።
- ይህ በዲሴምበር 12, 2016 በሚደረገው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመረጃ ምሽት ላይ ለቤተሰቦች የሚሰጥ የመረጃ አካል ነው።

በእሳቤ ላይ ያሉ የእቅድ ክፍሎች

በእሳቤ ውስጥ ያሉ 513ዱ የእቅድ ክፍሎች በዋሽንግተን-ሊ ድምበር ውስጥ እና በተጨማሪም ከዌክራልድ እና ዮርክታውን ድንበሮች አጠገብ ወይም አቅራቢያ ያሉ ናቸው። ጥቂቶቹ የእቅድ ክፍሎች የተካተቱት በትምህርት ቤቱ ቦርድ ፋሲሊቲ አማካሪ ኮሚቴ ጥያቄ መሰረት ነው። (በአባሪነት የቀረበውን ካርታ ይመልከቱ።)

የማህበረሰቡ ግብረ መልስ

APS ተከታታይ የሆኑ “ማስጀመሪያ” የማህበረሰብ ስብሰባዎችን ያደርጋል። ይህም ቤተሰቦችን እና የማህበረሰቡ አባላትን ስለ ማካለሉ ሂደት ግንዛቤ ለመስጠት ይረዳል። ተመሳሳይ መረጃ “ማስጀመሪያ” ስብሰባዎች ላይ ይቀርባል። አራቱ ስብሰባዎች የሚካሄዱት፡-

- ረቡዕ, አክቶበር12 at 7 p.m. በዋሽንግተን-ሊ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ካፍቴሪያ (በቀጥታ ይተላለፋል)
- ቅዳሜ , አክቶበር 15 at 10 a.m. በጃፈርሰን መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቤተመጻሕፍት (በስፓኒሽ ይቀርባል)
- ሴኞ, አክቶበር 17 at 7 p.m. በዮርክታውን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ካፍቴሪያ
- ረቡዕ, አክቶበር 19 at 7 p.m. በዌክራልድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ካፍቴሪያ

ከአክቶበር 12 እስከ 24 ድረስ የማህበረሰቡ አባላት አስተያየት ስለተሰጠባቸው የድንበር ማካለሎች አስተያየት እንዲሰጡ የመስመር ላይ ድንበር መሳሪያ ይቀርባል። የመስመር ላይ ድንበር መሳሪያው በአማራጭነት በወረቀት ይቀርባል።

APS “የሰማነው” በሚል ርእሰ-ሐረግ አክቶበር 27 at 7 p.m. በዋሽንግተን-ሊ ካፍቴሪያ የሚደረገውን የማህበረሰብ ስብሰባ ለማዘጋጀት በቀጥታ ያስራጫል። ይህም ስብሰባ የተሰጡ ምላሾችን እና ከማህበረሰቡ የተገኙ ተጨማሪ ግለሰቦችን እና አስተያየቶችን ለማካፈል ነው። ይህ ውይይት የትምህርት ቤቱ ቦርድ የሚሰጣቸው አስተያየቶችን እንዲቃኙ መረጃ ይሰጣል።

አስተያየቶች በኖቬንበር 3 ስብሰባ ላይ ለትምህርት ቤቱ ቦርድ ይቀርባሉ። ቦርዱ አስተያየቶቹን በስራ ሰአት በኖቬንበር 9 ይከልስ እና በበኖቬንበር 15ቱ የትምህርት ቤቱ ቦርድ ስብሰባ ላይ በአዳባባይ ይደመጣል። የመረሻው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ድንበር ማካለል እቅድ ሃሙስ ዲሴምበር 1 ይጸድቃል። ይህም ሰኞ ዲሴምበር 12 የሚደረገው የመረጃ ምሽት ላይ ለቤተሰብ ለማካፈል ይደርሳል።

የመስመር ላይ የድንበር መሳሪያ

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመስመር ላይ የድንበር ማካለል መሳሪያ የAPS ማህበበረሰብ የመጨረሻ የዘመን የተማሪዎች የቅበላ ዳታን በተመለከተ ስራ ለመስራት እድል ይሰጣል። ይህም በአርሊንግተን ካውንቲ ውስጥ የሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የታቃደ የድምበር ማካለል ስራዎች ሲሰሩ ለመረጃነት ይጠቅማል። መሳሪያው እንዴት እንደሚሰራ እና አስተያየትዎን ሲጨርሱ እንዴት ማሥገባት እንደሚችሉ የሚያሳይ የመስመር ላይ ቪዲዮ አለ። ተጨማሪ ዳታ በባውንደሪስ ድረ ገጽ ላይ ይገኛል።


የድምበር መሳሪያው የማህበበረሰቡ አባላት አስተያየታቸው በመራጃ ላት የተመሰረተ እንዲሆን የእግረኛ መንገዶችን እና የመጀመሪያ እና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ድምበሮችን እንዲያዩ ይፈቅድላቸዋል። የመስመር ላይ ድንበር መሳሪያው በአማራጭነት በወረቀት ይቀርባል።

የድንበር መሳሪያው ከአክቶበር 12 እስከ 24 ድረስ በwww.apsva.us/APSboundaries ገጽ ላይ ይገኛል። መሳሪያውን በተመለከተ ጥያቄ ካልዎት ወይም ተጨማሪ መረጃ የሚፈልጉ ከሆነ እባክዎት በዚህ ኢሜል apsboundaries@apsva.us ያግኙን።

አዳራሻችን፡-

- ኢሜል: apsboundaries@apsva.us
- ስልክ: 703-228-6310

Proposed Planning Units



**Yorktown
Washington-Lee
Wakefield**

For Possible Moves:



MORE Seats for Students